



MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

P. O. Box 55321, Washington, DC 20040-5321

Tel: (202)-677-0094

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ቅዳሜ ጥር ፳፯ ቀን ፪ሺህ ፱ ዓ.ም.

ቅፅ፤ ቁጥር ፲፩

የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት የዘጠንኛው ማዕከላዊ ምክር ቤት ስብሰባ የአቋም መግለጫ፤

እኛ የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ማዕከላዊ ምክር ቤት አባላት ዛሬ ጥር ፳፯ ፪ሺ፱ዓ.ም [ፌብሩዋሪ 4/2017] በአካልና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ባደረግነው የአንድ ቀን ስብሰባ፣ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የቀረበውን የምክር ቤቱን የ፮ ወር የሥራ ክንውን ሪፖርት፣ የድርጅቱ የቁጥጥርና ፍተሻ ሪፖርት፣ የአካላት ሪፖርትን አዳምጠን፣ ባደረግነው ውይይት፣ ድርጅቱ በ፳ኛው ምክር ቤት በሚቀጥሉት ፮ ወሮች እንዲሠሩ ብሎ የተሰማግባቸው ዕቅዶች መቶ ለመቶ ሊባል በሚችል ደረጃ መከናወናቸውን ከሪፖርቱና በተጨማሪም ከሚታዩት የሥራ ውጤቶች ተረድተናል። ይህም ሞረሽ ወገኔ ለዐማራው ድምፅ የመሆንና ዐማራውን ከፈጽሞ ጥፋት የመታገድ ዓላማውን በተግባር እያረጋገጠ የመጣ እንደሆነ ለማረጋገጥ ችለናል።

በሌላ በኩል፣ በሪፖርቱ በሚገባ እንደተብራራው፣ የዐማራውን ኃይል ሆኖ መውጣት የማይሹ ወገኖች፣ ዐማራውን በክፍለሀገራት በመከፋፈል ለማደራጀት የሚደረገው ጥረት ታላቅ ሄራ መሆን ምክር ቤቱ ግንዛቤ ጨብጧል። ይህንም እንቅስቃሴ በትዕግሥት፣ በማስተዋልና በጥበብ በዚህ ከፋፋይ ዓላማ የተሠማሩ ወገኖችን በማስረዳት የዐማራውን ኅልውና የማስጠበቅና የኢትዮጵያን አንድነት የማረጋገጥ ጥረት ሂደት ተካፋይ እንዲሆኑ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ እንዳለብን የጋራ ስምምነት ላይ ደርሰናል።

ምክር ቤቱ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ከተወያየባቸው ጉዳዮች አንዱ፣ የዐማራው የተጋድሎ እንቅስቃሴና ይህን እንቅስቃሴ ወያኔ በኃይል ለመደፍጠጥ እያደረገ ስላለው የዘር ማጥፋት ድርጊት ነው። በመሆኑም ምክር ቤቱ ዘረኛው የትግሬ ወያኔ ዐማራውን ሳያጠፋ እንቅስቃሴ የማይወስደው መሆኑን ባለፉት ፳፯ ዓመታት በዐማራው ነገድ ላይ የወሰደውና እየወሰደ ያለው የጅምላ ጭፍጨፋ የሚያረጋግጥ እንደሆነ በመተማመን፣ ዐማራው ከተደገሰለት የዘር ዕልቂት ብቸኛ መውጫው ራሱን አደራጅቶ ኅልውናውን በማስጠበቅ፣ የኢትዮጵያን አንድነት፣ ማስከበር እንደሆነ ታምኖበታል። ለዚህም የዐማራውን ትግል የሚመጥን የፖለቲካ ድርጅት መሠረቱን አገር ቤት ያደረገ፣ በአስቸኳይ ተመሥርቶ ለተጀመረው የዐማራ ተጋድሎ እንቅስቃሴ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንዲደረግ በሙሉ ድምፅ ወስነናል።

ለነዚህ ሁሉ ዳብሮ መቀጠልም፣ የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት አካላትና አባላት ያለፈ ጥረታቸውን በእጥፍ ድርብ በማሳደግ የዐማራውን ኅልውና የማረጋገጥ ጥረቱ የተሳካና የሰመረ እንዲሆን የሚከተሉትን የአቋም መግለጫዎች አውጥተናል።

፩ኛ/ በዐማራው ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል የፈጸሙ ቡድኖችና ግለሰቦችን ለፍትሕ ለማቅረብ የተጀመረው የፍትሕ አፈላላጊ ፕሮጀክት አካል የሆነው የጥናት ውጤት በተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ለሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ፣ አሕጉር አቀፍና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንዲደርስ የሚያስፈልገውን የገንዘብ፣ የዕውቀት፣ የመረጃና መሰል ተግባሮችን ከምንጊዜውም ሁኔታ በላቀ ደረጃ ኃላፊነታችን ለመወጣት ቃል እንገባለን።

፪ኛ/ ለዐማራው ነገድ የሀሳብ መለዋወጫ፣ የመማሪያ፣ የመረጃ መለዋወጫና የማሳወቂያ አንደበት የሆነው የዐማራ ድምፅ ራዲዮ የቆመለት ዓላማ የሰመረ እንዲሆን፣ የሚያስፈልጉትን የሰው ኃይል፣ የመረጃ፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ፣ በየምንኛርበት አገሮችና ከተሞች የዐማራ ድምፅ ራዲዮ ድጋፍ ሰጭ ኮሚቴዎችን በማደራጀት ተፈላጊዎቹ ግባቶች ያላማቋረጥ ፈሰስ እንዲሆን የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን።

፫ኛ/ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የተመሠረተበትን ለዐማራው ድምፅ የመሆን፣ በማንነቱ ወንጀል የፈጸመበትን ለፍትሕ የማቅረብና የዐማራውን ሁለንተናዊ ዓቅም የመገንባት ትግል በቋሚነት የምንገፋበት ሆኖ፣ ዐማራው ማንነቱን አስጠብቆ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታውን እንዲይዝ ለማስቻል በቅርብ መሠረቱን አገር ውስጥ ላደረገ የፖለቲካ ድርጅት በመረጃ፣ በሰው ኃይል፣ በቅስቀሳና መሰል ተግባሮች የጀርባ አጥንቱ ሆነን ለመቆም በቁርጠንነት ተነስተናል።

የሞረሽ ወገን የወገን ልማት ድርጅት የዘጠንኛው ማዕከላዊ ምክር ቤት ስብሰባ የአቋም መግለጫ።

፬ኛ/ ከሁሉም በላይ እኛ የሞረሽ ወገን ልማት ድርጅት ማዕከላዊ ምክር ቤት አባሎች ወገን ልማትን በክፍለሀገር፣ በደታ፣ በዕድሜና በመሳሰሉ ተፈጥሮአዊ ሁኔታዎች በመከፋፈል አንድነቱን ለማሳጣትና የተከፈተበትን የዘር ጥቃት ባንድነት ቆሞ እንዳይመክት የሚደረገውን ህይወት በቸልታ የማናየውና ይህ ዓይነቱ ተግባር ወገን ልማትን እንዲታገድ በዝምታና በይሉንታ የማናየው መሆኑን ወዳጅም ጠላትም እንዲያውቁት እንሻለን።

፭ኛ/ ባለፉት ስድስት ዓመታት የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በወገን ልማት ላይ የፈጸመው የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል ገደፉን ጥሶ መፍሰስ በመጀመሩ የተነሳ፣ በወላታይት ጠገዴ የማንነት ጥያቄ ያስነሳው ሕዝባዊ ቁጣ፣ ወያኔ ሰጠሁት ያለውን ሕገ-መንግሥቱን አግዶ ፣ በወገን ልማት ላይ የጅምላ ግድያና አፈና ማካሄድ ከጀመረ ወራቶች ተቆጥረዋል። ይህን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ለመደፍጠጥ ወያኔ ያለ የሌላ ኃይሉን በወገን ልማት ነገድ ላይ አሰማርቶ ሕዝቡን ሲያል ከተውታል። ጭቆና በበዛ ቁጥር ተጨቋኙ ወገን እንብተኝነቱን የበለጠ ማጠናከሩ የጎብረተሰብ ዕድገት ሕግ በመሆኑ፣ ወገን ልማት የተጫኑበትን ያፈና መዋቅሮች በጣጥሶ ትግሉን በማጣጣፍ ላይ መሆኑ በግልጽ ይታወቃል። ይህ ትግል ወደ ተፈላጊው ግብ እንዲበቃ ሞረሽ ወገን የወገን ልማት ድርጅት የቆመለትን የወገን ልማት ድምፅ የመሆንና ወገን ልማት ከፈጽሞ ጥፋት የመታደግ ዓላማ ለማሳካት ለዚህ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ቃል እንገባለን።

ወገን ልማት ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን!
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!

